

Access for immigrants during Covid-19(Coronavirus)in Amharic

የዩናይትድ እስቴትስ የዜግነትና ፍልሰት አገልግሎት ቢሮዎች ለጊዜው አገልግሎት የማይሰጡ ስለመሆናቸው

የዩናይትድ እስቴትስ የዜግነትና ፍልሰት አገልግሎት ከመጋቢት 18 ጀምሮ ቢያንስ እስከግንቦት 3 ቀን ድረስ በግንባር ለሚቀርቡ ባለጉዳዮች አገልግሎት አይሰጥም ሆኖም የመስሪያቤቱ ሰራተኞች ከህዝብ ጋር የማያገናኙ ወሳኝ ስራዎችን ማከናወን ይቀጥላሉ። እንዲሁም አስቸኳይ ለሆኑ ጉዳዮች መስሪያቤቱ አገልግሎቱን ይቀጥላል። አስቸኳይ ቀጠሮ ለማስያዝ የመረጃ ማእከሉን ያነጋግሩ። መጠየቅ የሚፈልጉትን ጉዳይ በሚያስመርጠው መሰሪያ ሳምንቱን ሙሉ ለ24 ሰዓት የአውቶማቲክ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ በ800-375-5283 ይደውሉ። መስማት የተሳናቸው ደንበኞች በ800-767-1833 መደወል ይችላሉ። ከዩናይትድ እስቴትስ ክልል ወይም ግዛት ውጪ ከሆኑ በ212-620-3418 መደወል ይችላሉ። ከህዝብ በአላት በቀር ከሰኞ እስከአርብ በምስራቅ ዩናይትድ እስቴትስ አቆጣጠር ከጧቱ 8 ሰዓት እስከምሽቱ 8 ሰዓት ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ የመስሪያቤቱን ተወካይ በቀጥታ ማነጋገር ይቻላል።

በመስክ ወይም ባካባቢ ቅርንጫፍ ቢሮዎች ስለተያዙ ቀጠሮዎችና ተለዋጭ ቀጠሮዎች

የዩናይትድ እስቴትስ የዜግነትና ፍልሰት አገልግሎት ከመጋቢት 18 አንስቶ ቢያንስ እስከግንቦት 3 ቀን ድረስ በግንባር ለሚቀርቡ ባለጉዳዮች አገልግሎት አይሰጥም ሆኖም የመስሪያቤቱ ሰራተኞች ከህዝብ ጋር የማያገናኙ ወሳኝ ስራዎችን ማከናወን ይቀጥላሉ። እንዲሁም አስቸኳይ ለሆኑ ጉዳዮች መስሪያቤቱ አገልግሎቱን ይቀጥላል። አስቸኳይ ቀጠሮ ለማስያዝ የመረጃ ማእከሉን ያነጋግሩ። ለዝርዝር ከላይ የተጠቀሱትን ስልክ ቁጥሮች ይመልከቱ። የመስክ ቢሮዎች የቃለመጠይቅና የዜግነት አሰጣጥ ስነስርዓት ቀጠሮዎችን በሚመለከት ከዝርዝር, መመሪያ ጋር ለአመልካቾችና አቤቱታ አቅራቢዎች ማስታወቂያ ይልካሉ። ቢሮችን እንደተከፈተ ለእነዚህ ጉዳዮች ተለዋች ቀጠሮ ይሰጣል። በድክረገፅ በተሞላ ቅፅ (ኢንፎ ፖስ፣ paseቅፅ በአቅራቢያቸው ቢሮ በአካል ለማነጋገር ቀጠሮ የያዙ ባለጉዳዮች በመረጃማእከሉ በኩል ጉዳያቸውን እንደገና ማስቀጠር አለባቸው። ሆኖም መረጃ ማእከሉ ዘንድ በመደወል ቀጠሮውን ከማስለወጥ በፊት ጉዳዩን የያዘው ቢሮ እንደገና ተከፍቶ ስራ ጀምሮ እንደሆነ ከድክረገፁ ማጣራት ያስፈልጋል።

በማመልከቻ ድጋፍ ሰጪ ማእከል፣ ስለተያዙ ቀጠሮዎችና ተለዋጭ ቀጠሮዎች

በማመልከቻ ድጋፍ ማእከላት ስላሉ ቀጠሮዎችና ተለዋጭ ቀጠሮዎች

የሆናይትድ እስቴትስ የዜግነትና ፍልሰተኝነት አገልግሎት ከመጋቢት 18 ቀን ወዲህ አሻራ መውሰድና ከማመልከቻው

ጋር የሚቀርቡ ፎቶግራፎችን መቀበል አቁሟል። መስሪያቤቱ ተከፍቶ መደበኛ አገልግሎቱን ሲጀምር እስከግንቦት 3ቀን ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ለነበሩ የማመልከቻ ድጋፍ ሰጪ ማእከላት ቀጠሮዎች ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጣል። ሆኖም መስሪያቤቱ የካናዳና ዩናይትድ ኪንግደም የቪዛ ቀጠሮዎችን አያስተናግድም።

ቀደም ሲል ያሻራ ምርመራ ቀጠሮ ከነበረዎት በ90 ቀናት ውስጥ በፖስታ አድራሻዎት ሌላ ደብዳቤ ይላክልዎታል። ይህ ካልሆነ ቀጠሮውን ለማስለወጥ በ800-375-5283

ይደውሉ። ስለመስሪያቤቱ መዘጋት ጉዳይ አዲስ ማስታወቂያ ካለ በድክረገፁ ላይ ይከታተሉ።

ስለፖለቲካ ጥገኝነት ማመልከቻ ቀጠሮዎች

የዩናይትድ እስቴትስ የዜግነትና ፍልሰት ጉዳይ አገልግሎት የፖለቲካ ጥገኝነት ቃለመጠይቆች የተሰረዙ መሆናቸውን በደብዳቤ ያስታውቃል፤ በቀጥታም ተለዋጭ ቀጠሮዎችን ይሰጣል። ተለዋጭ ቀጠሮ ከተሰጠ የተለወጠው ቀጠሮ ሰአት፣ ቀንና ቦታውን የሚገልፅ ደብዳቤ ይደርስዎታል። በዚህ ጊዜ የሚመለከተውን የፖለቲካ ጥገኝነት ጉዳይ ቢሮ በኢሜል፣ በደብዳቤ ወይም በስልክ ይጠይቁ። የፖለቲካ ጥገኝነት ማመልከቻ አቅርበው ከሆነ በድክረገፅ (ዎንላይን) መከታተል ይችላሉ። ይህንንም ለማድረግ ማመልከቻውን ባቀረቡ ጊዜ የዩናይትድ እስቴትስ የዜግነትና ፍልሰት አገልግሎት የላክልዎት ደረሰኝ ቁጥር ያስፈልገዎታል። የመከታተያው ድክረገፅ አድራሻ ይህ ነው (www.uscis.gov/casestatus)።

የስራ ፈቃድ ስለማራዘም

መስሪያቤቱ ከተዘጋ ከመጋቢት 18 በኋላ ቀጠሮ ከነበረዎት ወይም የስራ ፈቃድ ለማራዘም ቅፅ በ 765 (ፎርም 765) አቅርበው ከሆነ በማመልከቻው ላይ ውሳኔ ለመስጠት ቀደም ሲል በማህደረዎ ውስጥ የሚገኘውን የአሻራ ምርመራ ውጤት የምንጠቀም ይሆናል።

ማስረጃ ለመጠየቅ፣ ማመልከቻው ውድቅ መደረጉን፣ መሻሩን ወይም መሰረዙን ለማሳወቅ ስለሚላኩ ደብዳቤዎች

በመጋቢት 1 and ግንቦት 1 2020 መካከል የተፃፈ ደብዳቤ የደረሰባቸውን አመልካቾች ና ባለጉዳዮች በሚመለከት በደብዳቤው ላይ በተገለፀው የ60 ቀናት ጊዜ ውስጥ መልስ ሰጥተው ከሆነ የዩናይትድ እስቴትስ የዜግነትና ፍልሰት አገልግሎት ሌላ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት ጉዳዩን ይመረምራል።

በቅፅ 290B መሰረት ስለሚቀርብ ይግባኝ ወይም የቅሬታ አቤቱታ

በመጋቢት 1 እና ግንቦት 1 2020 መካከል በቅፅ 290B መሰረት የሚቀርብ ይግባኝ ወይም የቅሬታ ማመልከቻ ላላቸው ባለጉዳዮች በ60 ቀናት ጊዜ ገደብ ውስጥ በቅፅ 290B መሰረት የሚቀርቡትን ይግባኝ ወይም የቅሬታ አቤቱታ አቅርበው ከሆነ መስሪያቤቱ ሌላ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት ጉዳዩን ይመረምራል።

የዜግነት መቀበያ ቃለመሃላ አፈፃፀም ስነስርዓት

አስቀድሞ የተያዘ የዜግነት መቀበያ ቃለመሃላ አፈፃፀም ስነስርዓት ካለ በቀጥታ ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጠዎል። ይህም ሲሆን በደብዳቤ እንዲያውቁት ይደረጋል። በዘጠና ቀናት ውስጥ ደብዳቤ ካልደረሰዎት የዩናይትድ እስቴትስን የመረጃ ማእከል ያነጋግሩ።

ልዩ ሁኔታ

የእርስዎ ጉዳይ በዚህ ማብራሪያ የማይሸፈን ሆኖ ካገኙት የዩናይትድ እስቴትስን ልዩ ድክረ ገፅ ይመልከቱ። የበሽታዎች መቆጣጠሪያ ማእከል የጤና መረጃ፣ ስለጉዞ ወይም ሲታመሙ መውሰድ ስለሚገባዎት እርምጃና በመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ የተሟላ መረጃ ለማግኘት ቀጥሎ የተመለከተውን ድክረገፅ ይጎብኙ (www.coronavirus.gov)። እንዲሁም የሀገር ውስጥ ጉዳይ መስሪያቤት በሽታውን በሚመለከት እየወሰደ ያለውን እርምጃ በሚመለከት መረጃ ለማግኘት ይህን ድክረገፅ ይመልከቱ <https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus-2019-covid-19>)።

ለራስዎ ወይም ለልጅዎ የመንግስት ድጎማ እንዲሰጥዎ ካመለከቱ በሀብረተሰብ ላይ ጫና ስለማስከተል የወጣውን ደንብ አፈፃፀም በሚመለከት ዝርዝርን ለማወቅ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር መረጃ የያዘውን ሰነድ የእንግሊዝኛ ወይም እስፓኒሽ ቅጂ ይመልከቱ።